

እንስሳዊ ባሪ እንዳይጋባብን

ከአሉላ የሦንስ መቐለ 12-07-17

የትግራይ ህዝብ መብት በተለይ ደግሞ ከትግራይ ውጭ የሚኖረው ህወሓትም ሆነ የትግራይ መንግስት ለማስከበር አስቸኳይ እርምጃ መውሰድ ይጠበቅባቸዋል። እስከአሁን ድረስ በዝምታ የታለፉት በጎንደር ለደረሰው በትግራይ ብሄር ያነጣጠረ የህይወትና የንብረት ውድመት የተሳተፉት ሁሉ ተጠያቂ የሚሆኑበትና መልሶ በማቋቋም ረገድ የተሰራ ስራ ባለመኖሩ ምክንያት ዝምታን እንደፍርሃት በመቁጠር ከግዜ ወደግዜ እያደገ መጥቶ በወልድያ ለታየው አሳፋሪ ኩነት መከሰት ላይ ደርሶናል።

ለተፈጠረው ችግር የፌዴራልም ሆነ የፌዴራል መንግስት ትኩረት አለማግባቱ ብቻ ሳይሆን እንደዜና እንኳን በሚያረጋጋ ሁኔታ አለመዘገቡ ምን ሊባል እንደሚገባ ግራ የሚያጋባ ሆነዋል። ይባስ ብሎ የወልድያ ከተማ ከንቲባ ሆን ብለው ከጎንደርና ከባህርዳር ተደራጅተው ይህንን ዓላማ ለማስተግበር የመጡ ጋጥወጥ ወጣቶች የሚያርምና አብሮነታችንን የሚያጠናክር ሁኔታ እንደመንግስት አስቦ በመናገር ፈንታ ወጣቶቹ ይህንን እርምጃ የወሰዱት የትግራይ ደጋፊዎች ባስሙት ያልተገባ ስድብ ተናደው እንደሆነ ለኢኤንኤን ገልጸዋል። ይህ ከተጠያቂነት ለማምለጥ የሚደረግ የተለመደ ማደናገርያ ነው። ሰውየው በደንብ እንደሚያውቀው የትግራይ ህዝብ አይደለም እቤቱ ሆኖ ሊናከስ ይቅርና የባህርዳር ተጫዋቾች ከሰንት ኪሎሜትር ተቀብሎ በሰላምና በደስታ በአዲግራት እንዳሰናበተና ወልድያ ላይ በተከሰተው አሳፋሪ ድርጊት ተመሳሳይ ቀንና እለት ዓዲግራት ላይ ከቡና ጋር በነበረው ግጥሚያም እንኳ ወደ ስሜት ሳይገባና ምንም ዓይነት ተያያዥነት የለውም በማለት በጭቀነት ብቻ ሳይሆን አክብሮት በተሞላበት ሁኔታ ነው የሸኘው። ፖለቲካ ሌላ ስፖርት ሌላ። ስለከአሁን እናውቀው የነበረው እቤቱ ለሄደበት የሚናከሰው ውሻ ብቻ ነበር።

ይህ በእንዲህ እንዳለ የመቐለ ደጋፊዎች በመዲናቸን ያሳዩት ወጣ ያለ እንቅስቃሴ እንስሳዊ ባህሪ እየተጋባብን ያለ ይመስላል። ስለዚህ እንደዚህ ዓይነት ሊወገዝ የሚገባና መደገምም እንደሌለበት ሁሉም ወጣት ልብ ሊለውና ወላጆችም ከልጆቻቸው ጋር መወያየት ያለበት ጉዳይ ነው። ይህንን ዓይነት እንቅስቃሴ እንድናደርግ ሆን ተብሎ ወደ ስሜት ገብተን እንድንንቀሳቀስ በትምክህተኞች ከተለፉበት ዓመታትን ያስቆጠረ የስኬት ፍንጭ ያሳያቸው ይመስላል። የፌዴራል መንግስት ግን በተደጋጋሚ በአማራ ለሚኖሩና ለተወሰነ ግዜ ለሚንቀሳቀሱ የትግራይ ተወላጆች ከለላ ለመስጠትና አጥፊዎችን ህግ ፊት ለማምጣት ጀርባውን የሚመልስበትና መናገር የሚችልበት ግዜ መቸ ይሆን

ይህ ስል የትግራይ ህዝብ ወጣቶችም ጭምር መብታችን አልተከበረም ባሉበት ግዜ መጠየቅና በመንግስት ላይ ጫና መፍጠር የለባቸውም ማለት ሳይሆን በብሰለትና በሰለጠነ አገባብ መሆን ይኖርበታል ማለቱ ነው። ከግሉዝ ነገር መጣላትና ጥቃት ማድረስ ጉዳቱ ለሃገራችንና ለህዝባችን ነውና ይህንን መሰሉ ድርጊት መደገም የለበትም ባይ ነኝ። ነገሮችን በመደበቅና በግዜው ያለውን ሁኔታ አለመግለፅ ህዝቡን ያልተገባ ባህሪ እንዲይዝ የሚገፋፋ በመሆኑ የትግራይ መንግስት አካላትም ይህንን ነገር በጥሞና ተወያይተውበት ቢያስተካክሉት በማህበራዊ ሚዲያዎች ጨው እየተጨመረ ከሚነዛው ወሬ ነፃ ያወጣል። የትግራይ ሚዲያ ባይዘግብም በማህበራዊ ሚዲያዎች በሰከንዶች ግዜ ውስጥ ሁሉም ሰው ጋር እየደረሰ እንዳለ ልብ ቢሉ የሚሻሻቸው ይመስለኛል